



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA
ADDIS ABABA

አዲስ የታተሙ የኢትዮጵያ የብር ኖቶችን ሥራ ላይ ለማዋል

የወጣ መመሪያ ቁጥር 292/2013

በዝውውር ላይ የሚገኙ ሕጋዊ የገንዘብ ኖቶች በሥራ ላይ ከዋሉ ረጅም ጊዜ የተቆጠረ ስለሆነ ለሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶች ሕትመት እና ስርጭት እየተጋለጡ በመሆኑ፤

የተሻሻሉ የደህንነት መጠበቂያ ምልክቶችን በኖቶቹ ላይ በማድረግ የአገሪቱ ሕጋዊ የገንዘብ ኖቶችን የጥራት ደረጃ በማሻሻል የህሰተኛ ገንዘብ ሕትመት እና ስርጭት ወንጀልን መከላከል በማስፈለጉ፤

ሕብረተሰቡ ለትላልቅ የገንዘብ ኖቶች ያለውን ፍላጎት ከግንዛቤ ዉስጥ በማስገባት የባለ 200 ብር ኖት በማሳተም እና የገንዘብ አቅርቦትን በማሻሻል የህብረተሰቡን ፍላጎት ማርካት አስፈላጊ በመሆኑ፤

ከባለ 5 ብር በስተቀር በአሁኑ ጊዜ በዝውውር ላይ የሚገኙ የገንዘብ ኖቶችን ባንኩ በሚያሳትማቸው አዳዲስ የገንዘብ ኖቶች ሙሉ በሙሉ በመቀየር የገንዘብ አጠቃቀምን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ (እንደተሻሻለ) አዋጅ ቁጥር 591/2000 አንቀጽ 5(1)፣ 18(2) እና 27 (2) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚከተለውን መመሪያ አውጥቷል፡፡

1. አጭር ርዕስ

ይህ መመሪያ “አዲስ የታተሙ የኢትዮጵያ የብር ኖቶችን ሥራ ላይ ለማዋል

የወጣ መመሪያ ቁጥር 292/2013 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡



2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡-


- 2.1 “ባንክ” ማለት የባንክ ሥራ እንዲያከናውን በብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የተሰጠው ከባንያ ወይም የመንግሥት ባንክ ማለት ነው፤
- 2.2 “መደበኛ ግብይት” ማለት ሕጋዊ በሆነ የሥራ ፈቃድ በቀን ከብር 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) በላይ የሚደረግ ግብይት ነው፤
- 2.3 “ሕጋዊ የብር ኖቶች” ማለት የኢትዮጵያ ባለ 200 ብር፣ ባለ 100 ብር፣ ባለ 50 ብር፣ ባለ10 ብር እና ባለ 5 ብር ኖቶች ናቸው፤
- 2.4 “ብሔራዊ ባንክ” ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው፤
- 2.5 “ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤
- 2.6 “አዋጅ ማለት” የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ /እንደተሻሻለ/ አዋጅ ቁጥር 591/2000 ነው፤
- 2.7 ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለፀ የሴትንም ይጨምራል፡፡

3. የብር ኖቶች ለውጥና የኖቶቹ ዋጋ

በዝውውር ላይ ያሉት የብር ኖቶች የገንዘብ ለውጥ ይፋ ከሚደርግበት ቀን ጀምሮ ታትመው በሚሰራጩ አዳዲስ የብር ኖቶች በቀጥታ የሚለወጡ ሲሆን አዲሶቹ የብር ኖቶች ቀደም ሲል በዝውውር ላይ ከነበሩት የብር ኖቶች ጋር እኩል አንድ ብር ለአንድ ብር ይለወጣሉ፡፡

4. የመመሪያው አፈጻጸም

ይህ መመሪያ ከመጽናቱ አስቀድሞም ሆነ የኖቶቹ ለውጥ እንዲደረግ በተደነገገው ጊዜ ውስጥ በማናቸውም ሕግ፣ ስምምነት፣ ሽያጭ፣ የሐዋላ ክፍያ፣ የገንዘብ መክፈያ ወረቀት፣ የገንዘብ ሰነድና ዋስትና እንዲሁም በማናቸውም ገንዘብ ነክ በሆኑ ጉዳዮች የተመለከተው የገንዘብ መጠን ባንኩ ወደፊት ይፋ ከሚያደርግበት ቀን በፊት የወጣ አንድ ብር አዲስ በወጣው አንድ ብር ሒሳብ ይለወጣል፡፡



5. የቀድሞ የብር ኖቶች ሕጋዊነት ስለሚቆይበት ጊዜ

ብሔራዊ ባንክ ወደፊት ይፋ ከሚያደርግበት ቀን ጀምሮ በዘጠና (90) ቀናት ውስጥ ያልተለወጡ የብር ኖቶች ፈጽሞ የማይተኩና ለማናቸውም ክፍያ የማያገለግሉ ይሆናሉ።

6. የብር ኖቶች የመለወጫ ስፍራዎች እና አፈጻጸም

- 6.1 በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ሥር በተደነገገው የጊዜ ገደብ ውስጥ ባንኮች በሙሉ የኖቶች ለውጥ አገልግሎት ይሰጣሉ።
- 6.2 የገንዘብ ኖቶች ለውጥ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ባንኮች የጥሬ ገንዘብ ክፍያ የሚፈጽሙት በአዳዲሶቹ የብር ኖቶች ብቻ ይሆናል።
- 6.3 ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው ዝርዝር መሠረት ከባንኮች የኢ.ሹ ቅርንጫፎች በተጨማሪ ጊዜያዊ የገንዘብ ኖቶች መለወጫ ጣቢያዎችን ከፍቶ አገልግሎት እንዲሰጡ ሊያደርግ ይችላል።
- 6.4 ከብር 5,000 (አምስት ሺ ብር) በላይ ገንዘብ የሚለወጠው በደንበኛው ስም በተከፈተ የተቀማጭ ሂሳብ በኩል ብቻ ይሆናል።
- 6.5 አንድ ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6.4 መሠረት የገንዘብ ለውጥ አገልግሎት የሚያገኘው የራሱን ሂሳብ በመጠቀም ብቻ ይሆናል።
- 6.6 ከመደበኛ ግብይት ውጭ ከብር 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) በላይ ገንዘብ በእጁ የያዘ ማንኛውም ሰው በኢ.ሹ ቅርንጫፍ የአዲሱ የገንዘብ ኖት ለውጥ ሥራ በተጀመረ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሕጋዊ ገደቡን ጠብቆ የያዘውን ገንዘብ መለወጥ ይኖርበታል።
- 6.7 የገንዘብ ለውጥ ስለሚፈጸምበት፣ ጊዜያዊ የመለወጫ ጣቢያዎች ስለሚከፈቱበት እና ስለሚዘጉበት ሁኔታ ብሔራዊ ባንክ በ“ጋይድላይንስ” ሊወሰን ይችላል።



Handwritten signature

- 6.8 መደበኛ ግብይት በማያከናውን ሰው ከብር 100,000 (አንድ መቶ ሺ ብር) በላይ ስለሚደረግ የገንዘብ ለውጥ ብሔራዊ ባንክ በሚጠይቀው መሠረት ባንኮች ለብሔራዊ ባንክ በየሣምንቱ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
- 6.9 ማናቸውም የመኪና፣ የቤትና የክበሩ ማዕድናት እንዲሁም ሌሎች የግብይት መጠናቸው ከብር 50,000 (ሃምሳ ሺ ብር) በላይ የሆኑ መደበኛ ግብይቶች በባንኮች በኩል ብቻ መደረግ ይኖርባቸዋል፡፡
- 6.10 በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር CMD/1/2020 እና አዋጅ ቁጥር 591/2000 አንቀፅ 26(1)(መ) መሠረት ከመደበኛ ግብይት ውጭ ከብር 1.5 ሚሊዮን (አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር) በላይ ገንዘብ በእጁ ይዞ የተገኘ ሰው ገንዘቡ ይወረሳል፡፡

7. የኖቶቹ ዓይነት

- 7.1 አዲስ የወጡት የብር ኖቶች የሚከተሉት ናቸው፦
- ባለ 200 ብር ኖት፣
 - ባለ 100 ብር ኖት፣
 - ባለ 50 ብር ኖት፣ እና
 - ባለ 10 ብር ኖት፡፡
- 7.2 አሁን በዝውውር ላይ ያለው ባለ 5 ብር ኖት የአገሪቷ ሕጋዊ የገንዘብ ኖት ሆኖ ይቀጥላል፡፡
- 7.3 ዓይነታቸው፣ ቀለማቸውና ምልክታቸው በባንኮችና በተለያዩ ቦታዎች በሚለጠፉ ማስታወቂያዎችና በመገናኛ ብዙሃን ለሕዝብ የሚገለፁት አዲሶቹ የገንዘብ ኖቶች የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕጋዊ የገንዘብ ኖቶች ይሆናሉ፡፡



Handwritten signature in blue ink.

8. የመተባበር ግዴታ እና ኃላፊነት

ማናቸውም ሰው ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግ የመተባበር ግዴታ እና ኃላፊነት አለበት።

9. የመመሪያው ገደብ


የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች አሁን በዝግጁ ላይ ባሉት ቅንብሮች ላይ ሲገኙ እና በባለ 5 ብር ኖት ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

10. ቅጣት

የዚህን መመሪያ ድንጋጌዎች የተላለፈ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ 26(1)(መ)፣ 26(2)(ሀ) ወይም 26(2)(ለ) ወይም አግባብ ባለው የወንጀል መቅጫ ሕግ መሠረት ይቀጣል።

11. መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ

ይህ መመሪያ ከመስከረም 5 ቀን 2013 ጀምሮ የፀና ይሆናል።


ዶናገር ደሴ (ዶ/ር)
ገዢ

